


**መምርሒ ታላቅምቲ (ብስምፕሊፋይድ ቻይንዝ ከተውርድዎ ትኽእሉ ኢኹም)
ቅድሚ ግረዛ**

1. ኡብታ ህጻንኩም ትግርዙላ ማዓልቲ ኡብ ጽ/ቤትና ምቛት ንክስመዎ ካብ ገዛኹም ቅድሚ ምውግኹም ክትምግብዎ ከምዘለኩም ንሕብረልኩም።
2. ንህፃንኩም ቅድሚ ቆይታኹም 1 ሳዓት ኣቐዲምኩም 1 ሚሊ ቴምፓራ ወይ ድማ ታይሌናል ክትህብዎም ኣለኩም። ሞቲን፣ ኣሌቭ፣ ኣድቪል፣ ኢቡፕሮፌን ወዘተ ክይትህቡዎም።
3. ኡብ ትበፅሕሉ እዋን ህፃኩም እንተጠሚይዎ ን15 ደቂቓ ዝኣክል ክትምግብዎ ትኽእሉ ኢኹም።
4. ብተወሳኺ እውን ነቲ ህፃን ትሓቕፉሉ 2 ኮቦርታ ክተምፅኡ ከምዘለኩም ኣሰታውሱ።
5. ዝኾነ ዓርኪኹም ክመፅእ ኡብ ዘይካኣለ ግዜ እቲ ህፃን ብዶ/ር ቻንግ ወይ ድማ ብዶ/ር ፖሎክ ንኸግረዝ ፍቓድ ከምዝሃበ/ት ናይ ፅሑፍ መታሓሳሰቢ ክልእኹ/ትልእኹ ኣለዎ/ዋ። ***ነቲ ፍቓድ ካብዚ ፕሪንት ክትገብርዎ ወይ ድማ ነዚ ብናይ ኢድ ፅሑፍ ክትግልብጥዎ ትኽእሉ ኢኹም***።
6. ግረዛ ካብ 5-6 ዝኾኑ ኣባላት ስድራ ኡብ ዘለውዎ ዝካድ ስለዝኾነ ካልኣት ኣባላት ስድራኹም እውን ኡብ ግዚኡም ንኸርከቡ ይግቡ።

*** ካብ 2 ዝኾኑ ሰባትን እቲ ህፃንን ንላዕሊ ዝኣክል ቦታ ከምዘዩብልና ልቢ ቦሉ። እሰካብ ዝካኣለኩም ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን ኣዝማድኩምን ኡብ ገዝኡም ንኸኾኑ ወይ ድማ ድሕሪ ምዝገባ 1 ወላዲ ናብቲ መማሓላለፊ እቲ ኣዳራሽ ወይ ድማ ኡብ መሬት ንኸኾኑ ብምግባር ንካልኣት ስድራታት ንክይርብኹ ኩነታት ኣማዓራርዩ ይግባእ።

ድሕሪ ግረዛ



እቲ ብልዕቲ ዝተኣሰረሉ መእሰሪ እንተተፈቲሉ ኡብ ናይ መጀመሪያ 24 ሳዓታት ብቫዝሊን ብምግባር ዝቐየር ኣርባዕተ መኣዝን ምሰሊ ዘለዎ ፃዕዳ መእሰሪ ይራኣይ ኣሎ። ኡብ ውሽጢ 24 ሳዓት ዝቐየር ወይ ድማ ኣቐዲሙ እንተወዲቐ ክትገድፍዎ ትኽእሉ ካሊእ ነዊሕ ፃዕዳ መጠቐላለን መእሰሪ መሳርሒን እውን ኡብ ከባቢ እቲ ብልዕቱ ይራኣይ ኣሎ

ህፃንኩም ምስተገረዘ ኣብ ናይ መጀመሪያ 24 ሳዓታት ብከመይ ክትሕብሑብዎ ኣለኩም፡

1. ህፃንኩም ብክንክን ኣብ ቦትኡ ክተቐምጥዎ ኣለኩም (ብፍላይ ድማ ኣኢጋሩ ጥብቕ ኢሎም ክቐመጡ ኣለዎም)። ኣኢጋሩ ኣብ ዝፈናጥረሉ እዎን ዘይተመቐዎ ክኸውን ይኸእል እዩ። ድሕሪ 24 ሳዓታት ድማ ተመቐዎ እንተዘይሪኢኹም ክጨባበጥ የብሉን።
2. ኣብ ጫፍ ብልዕቲ ህፃንኩም ዝቐመጥ ኣርባዕተ ማእዘን ዘለዎ ፃዕዳ መእሰሪ ምስ ቫዝሊን ኣሎ። ነቲ መእሰሪ መሳርሒ ኣብ ቦትኡ ምስፀንሑ ድሕሪ 24 ሳዓት ኣልቐቐዎ። እንተተፈቲሑ ድማ ኣይትጨነቐ ጥራሕ ብሓዱሽ 3x3 ብዝኾነ መእሰሪ ብዝተወሰኑ ቫዝሊን ገይርኩም ቐይርኩም ኣብቲ ጫፍ ብልዕቲ ብምግባር ነቲ ዳይፐር ዕፀውዎ፤፤
3. ብልዕቲ ዝኾ ዝደመየ ነገር ከይህልዎ ኣብቲ ዝቐጽል 24 ሳዓታት በቢሳዓቱ ዳይፐር ህፃንኩም ተኸታተልዎ።
4. እቲ ፃዕዳሽ እሰሪ ብሸንቲ ወይ ድማ ብፀሕፃሕ እንተረሲሑ ኣይትጨነቐ ጥራሕ ግደፍዎ። ነቲ ብልዕቲ እንተይነኻኣም መቐጭኡ ብሙወቕ ማይ ክትሓፅብዎ ወይ ድማ ብመፅረጊ መቐመጭኡ ክትሓፅብዎ ትኸእሉ ኢኹም።
5. ኣብ ልዕሊ ብልዕቲ ወድኹም ነዊሕ ፃዕዳ መእሰሪ እውን ክህሉ እዩ። ነዚ መእሰሪ እዚ ን24 ሳዓታት ንኸፀንሕ ይግበሩ። ቐድሚኡ እንተተፈቲሑ ግን ኣይትጨነቐ ግደፍዎ። ድሕሪ 24 ሳዓታት ንክተላቐቐዎ ኣንተለኹም ረሲሑ ወይ ድማ ተጣቢቐ እንተረኹብኩም ብዝተወሰነ መልክዑ ኣጠንኪርኩም ክትሰሙብዎን ትኸእሉ ኮይኑ ነዚ ኣብ ትገብርሉ እዎን ዝተወሰነ ናይ ደም ምፍሳስ ከጋጥም ከምዝኸእል ትፅቢት ግበሩ። እዚ ዝተለመደ እዩ ኣብቲ ክሊኒክ ኣብ ዝመፃኣኹምሉ እዎን ከምዘምሃርናኩም ኣብቲ ጫፍ እቲ ብልዕቲ ብዝተወሰነ ምፅቓጥ ከድሊየኩም ይኸእሉ እዩም። ነቲ ክዳን ካብ ሰውነቱ ኣርሒስኩም ንምውፃእ ዝተወሰነ ሙወቕ ማይ ክትጥቐሙ ትኸእሉ ኢኹም። ዝተወሰነ ዝደሚ ነገር እንተኣጋጠሙኩም ካብ 3-5 ደቂቓታት ዝኣክል ፀቐጥኩም ክትፀንሑ ትኸእሉ ኢኹም።
6. ድሕሪ ናይ መጀመሪያ 24 ሳዓታት ዝኾነ ይኹን መጠቐላሊ ኣይደልን፤ ብቐብኣት ምቐባእ ጥራሕ እዩ ዘድሊ።
7. ውላድኩም ምስተገረዘ ኣብ ውሽጢ ናይ መጀመሪያ 24 ሳዓታት ስሚዒታዊ ምኳን ወይ ድማ ድቓስ እንተብዚሑ ፀገም ዘምፅእ ኣይኮነን።

ድሕሪ ግረዛ ሓፈሻዊ ክግበር ዝግባእ ክንክን፡-



ኣብዚ ከምትርእይዎ ኣብ ጫፍ ብልዕቲ እቲ ህፃን ዝተደረበ ስጋ ዝመስል ነገር ኣለዎ። እዚ ድማ ብሓኻይምን ቐለል ምስትኸኻል ዘድልዮ ኣብነት “ድልድል” እዩ።

ድሕሪ ግረዛ ቐፃሊ ሰሙን ድማ ኣብ ኣፃብዕትኩም ፍኹስ ዝበለ ቫዝሊን ኣብ ኢድኩም ብምግባር ብምሓዝ ነቲ ጫፍ ብልዕቲ ርጉድ ዝበለ ቐብኣት ብምግባር ነቲ ዝተገረዘ ቦታ በቲ ቐብኣት ድረዝዎ።

እቲ ቆርበት ብዝተወሰነ ካብ ቦትኡ ሓሊፉ ነቲ ጫፍ እቲ ብልዕቱ እንተሸፈንዎ ኣውራጃኡም ምሕያዊ ክተረጋግፁ ኣለኩም። ኣብ ናይ መጀመሪያ 2 ማዓልቲ ነቲ ቆርበት ኣይትድፍእዎ ምኽንያቱ ድማ እቲ ዝተጠብሐ ቦታ ክሓብጠጥ እዩ። ነቲ ቆርበት ብምትሕሓዝ ወይ ድማ ቦቲ ሙኮስ ምክንያት ምስቲ ጫፍ እቲ ብልዕቲ ዝተታሓሓዘ “ድልድል ዝሰርሐ” ቆርበት ምውጋድ የድሊ እዩ። ብልዕቲ ወድኹም ብግልጺ ምርኣዩ እንተተዳኣተጠራጠርኩም ኣድላይ እንተኾይኑ ቦታዎ ሓኻይምና ተራእዩ ነቲ ቆርበት ከስተኻኽልዎ ኣምፅእዎ።

መብዛሕትኦም ህፃናት ፀጥ ኣብ ዝበለ ቦታ ክግረዙ ይፈትው። ካብ ዝተወሰኑ ደቂቓታት ንላዕሊ ዝበኪ ህፃን መብዛሕትኦ ግዜ ኣብቲ እዋን ግረዛ ብዝስሕቦ ኣየር ስለዝፀገም ክነፍሱሉ ኣለዎ።

እቲ ከባቢ ፅሩይን ደረቕ ኣብ ዝኸውን እዋን ተሎ ንኸሓዊ ዝሕግዝ ኮይኑ እቶም ሓኻይምና ፀገም የብሉን (እቲ ልሙድ ካብ3-5 ማዓልቲታት) እስካብ ዝብልኹም ወድኹም ክትሓፅብዎ የብልኩምን። ኣብገር እዋን ነቲ ብልዕቲ ንምፅራግ መውቕ ማይን ንፅህ ክዳንን የድሊ እዩ። ነቲ ከባቢ ብልዕቱን ፍረኑብሱን ብሙውቕ ማይን ብምፅራግ በቢ ማዓልቲ ምኽዳን እኹል እዩ። ርሑስ ፎጣ፣ ኣልኮል፣ ሑሩጭን ሎሽን ከሕምሙዎ ስለዝኸእሉ ኣይትጠቐሙ።

ኣብ ናይ መጀመሪያ ሰሙን ስሚዒታዊ ስለዘይገብርዎን ነቲ ከባቢ ደረቕን ንፁህን ንኸኸውን ስለዝሕግዎ ዝውገድ ዳይፐር ንኸጥቐሙ ይምከር። እቲ ህፃን ምስተገረፀ ንሰለስተ ማዓልቲታት ዝኣክል ዝተወሰኑ ሰባት ጥራሕ ንኸሕዝዎ ምግባር የድሊ። ነቲ ህፃን ምስተገረዘ ናይ መኪና ወንበር ከሕምሙዎ ስለዝኸእሉ ኣድላይ ዘይኺነ ጉዕዞ ኣይኺዱ።

ድሕሪ ግረዛ ዝሓውየሉ ከይዲ:

መብዛሕትኦ ግዜ ቐልጢፉ ዝሓዊ ኮይኑ እዚ ድማ ድሕሪ ብዙሓት ደረጃታት ዝኸውን እዩ። ግረዛ ከም ካሊእ ዓይነት ኣቐራርፃ ምኣኑ ተገንዘቡ። ንኸሓዊ ብዙሓት ወሰንቲ ኩነታት ኣለው ኮይኑ ግና እቲ ዝድለ ነገር ነፍሰወክፍ ህፃን ብዝተፈለላየ ኩነታት እዩ ዝሓዊ።


መጀመሪያ ነቲ ዝሸፈኖ ጫፍ ምስቆረፅኩምዎ ደም ምፍሳስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቓ፣ ሳዓት ወይ ድማ ድሕሪ ሙሉእ ማዓልቲ ከቋርዖ እዩ። እቲ ቦታ ኣብ ድሕሪ እቲ ጽኪ (ብፍላይ ድማ ብታሕተዋይ ጎኑ) ዝርከብ ኮይኑ ክሓብጠጥ እዩ። ዝተወሰኑ ወለዲ ቐሰሊ ይመስሉም። እዚ ዝተለመደ ነገርን ኣብ ውሽጢ ሓወ ወይ ድማ ክልተ ሰሙን ዝጠፍእ እዩ።

ኣብ ናይ መጀመሪያ ሰለስተ ማዓልቲታት ኣብ ልዕሊ እቲ ፅኪ ፃዕዳ ወይ ድማ ብጫ ዝመስል ዝተኣከበ ወይ ድማ ሕብሪ ዝሓሰሰ ክህልዎ ይኸእል እዩ። እዘኣም ዓይነት መግሊ ኮይኖም ናይ መሕያው ምልክት እዮም። ድሕሪ ዝተወሰኑ ማዓልቲታት እቲ ቆርበት ዝተቆረፀሉ ሓምለዎይን ብጫን ሕብሪ ክህልዎ ይኸእል እዩ። እዚ ድማ መግሊ ወይ ድማ ሕማም ኣይኮነን እዚ እናሓወየሉ ዝኸደ እዋን ስለዝኸነ ድሕሪ ምግራዝ እስካብ ክልተ ሰሙን ዝኣክል ክወሰድ ይኸእል እዩ። ሓድ ሓደ ሓኻይም በዚ ናይ ምሕያው ከይዲ ኣይፈልጥዎን ስለዚ ድማ ሕማም ይመስሎም። ዘጨንቐኩም እንተዳኣኮይኑ ንሓኻይምና ክትትል ክገብርልኩም ግበሩ።

እቲ ፅኪ ቐይሕን ልሙፅን ሓድ ሓደ ግዜ ድማ ናብ ቐይሕ ዘበለ ሕብሪ ወይ ድማ ሰማየዊ ሕብሪ ክትዕዘቡ ኢኹም። እዚ ድማ ነቲ ጽኪ ዘይግረዝ ብልዕቲ ዝሸፈኖ ቆርበት ሙኮስ (ኣብ ምዕጉርትኹም ምስ ዘሎ ቆርበት ተመሳሳሊ እዩ) መሸፈኒ ኣካል እዩ። እዚ ምስተኸፈተ ድማ እቶ መሸፈኒ ሙኮስ ይጠንክር ሓድ ሓደ ጊዜ ድማ ብዝተለመደ ኣቐማምጣ ይፍጠር እዩ። እቲ ብልዕቲ ናብ ስሩዕ ኩነታት ንክምለስን ንኸሓዊን ሓደ ወርሒ ይወስደሉ።



እቲ ብልዕቲ ምስሓየወ ኣብ ጫፉ ብጫ ሕብሪ ዘለዎ ቆርብት ክትርእዩ ኢኹም። እዚ ምልክት ሕማም ኣይኮነን ስሩዕ ናይ ምሕያው ክፍሊ ኣካል ምልክት እዩ።



እቲ ጫፍ እቲ ብልዕቲ ብዙሕ ጊዜ ደም ቦጊዕ፣ ሰማያዊ ወይ ድማ ቐይሕ ሕብሪ ከምዘለዎ ምርዳእ ይካኣል።

እቲ ብልዕቲ እንታሓዊ ዘለዎ ቐርባ፡

እቲ ዝተለመደ ናይ ወለዲ ጭንቐት ጽቕኡ እዩ። ብልዕቲ ወዲ ተባዕታይ ብኩሉ መጠንን ቐርባን ሒዞም ከምዝፍጠሩ ምዝካር የድሊ። መብዛሕትኦም ብልዕቲታት ወዲ-ተባዕታይ ምስተገረዙ ኣብ ውሽጢ ሓደ ማዕልቲታት “ዝተለመዱ” ዝመስሉ እንትኾኑ ገሊኡም ድማ እቲ ብልዕቲ ክሳብ ዝዓቢ “ሙሉእ ንሙሉእ ዝተለመደ ኣቐማምጣ” ኣይህልዎምን።

ንኡብነት ምስ ካልኣት እንትነፃፀር ብሓደ ጎኑ ብዙሕ ቆርብት ዘለዎ ክህልዎ ይኽእል እዩ፤ እዚ ድማ እቲ ወድኹም ምስ ዓባይ እቲ ባቲ ዝተገበረሉ ግረዛ ናብ ስሩዕ ኣቐማምጥኡ ዝምለስ ናይ ወዲ ሰብ ኣካላዊ ስርዓት ኣቐማምጣ ኣካላት እዩ።

ብተወሳኺ ወቃ እኳ ድሕሪ ምግራዙ ብልዕቱ ንእሽተይ ዝመስል እንተኾነ ግን ኣይኮነን!

እዚ ኩነታት ድማ ቐድሚ ምግራዙ ነቲ ብልዕቱ ዝገዘፈ ኣምሲሉ ወጢርዎ ዝነበረ ቆርበት ብምፍትሑ እዩ።

ኣብ ዝተወሰነ ኩነታት ቆርበት ካብ መጠን ንላዕሊ ወይ ድማ ንታሕቲ ብምቕራፁ ወይ ድማ እቲ ዝተቆረፀ ክፍሊ እቲ ብልዕቲ ምስቲ ዝላዓለ ወይ ድማ ዝታሓተ ቐመት እቲ ብልዕቲ እንትታሓተዝ ዝሓመቐ ኣቐማምጣ ብልዕቲ ይህልዎ። እቲ ድሒሩ ዝተባህለ ሓድ ሓደ ግዜ ብምኽያት ፈሳሲ ምሓዙ ወይ ድማ እቲ ብልዕቲ ጠጠው ስለዝበለ ዝፍጠር እዩ።


እቲ ብልዕቲ ኣብ ዳርጋ ኩሎም እዞም ምኽንያታት ኣብ ግዚኡ ብዝግባእ ሓውዩ ናብ ስሩዕ ኣቐማምጥኡ ዝምለስ እዩ።

ብኣቐማምጣ ብልዕቲ ውላድኩም እንተተጨነቐኩም ብቐልጡፍ ናብ ኣማኻሪ ደውሉ።


ሓድ ሓደ ግዜ ወለዲ ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ ኣካል እቲ ብልዕቲ ብዝፍጠር ክቢ ምቕራፅ ዘድልዩ እዩ ኢሎም ይፍርሑ። እዚ እካብ ቆርበት ናይ ደም መመላለሲ ኣካል ዝሸከም ትኹ እዩ።

ኣብ መልሓዝ ዘሎ ዓንቐር (ኣብ ሓድ ሓደ ህፃናት ዝቐረፅ ዓንቐር እዩ) ድጋፍና ዝደሊ ዓንቐር ዝሓዘ ህፃን ምርካብ ሳሕቲ እዩ።

ኩሎኻዕ ከምንገብሮ ሕቶኹም ኣቐርቡልና ግና ብዙሕ ኣይትጨነቑ። እንተተጠራጠርኩም እቲ ብልዕቲ ውላድኩም ብዝግባእ ምሕያው ንክነረጋግፀልኩ ብምሕታት ዳርጋ ዳሓን ክኸውን እዩ።



ኣብ ታሕተዋይ ጫፍ እቲ ብልዕቲ ዝታኣከበ ቆርበት ክትርእዩ ኢኹም። ሓሓሊፉ ካብቲ ሓደ ጎኒ ኣብቲ ካሊእ ጎኑ ብዝበለፀ ክርክብ ይኸእል እዩ። እዚ ድማ ዝተለመደን ዘጨነቐን ኣይኮነን።



ድሕሪ ግረዛ አብ ታሕተዋይ ክፍ እቲ ብልዕቲ ዝታኣከበ ብቆርበት ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ድማ ዝተለመደን ዘጨንቕ እውን ኣኮነን።

ወደይ ምስተገረዘ እንታይ ከመስል እዩ ኢሉ ትፅቢት ክገብር ?

ውላድኩም ምስተገረዘ ካብ 6-8 ሳዓታት ዝኣክል ደቐሱ መግቡ ይኹን ዝበልጾ ነገር ሰዓት ምሕላፉ ዝተለመደ እዩ። በድሕሪ እዚ ግረዛ ዝተወሰኑ ወለዲ ንደቓይቕ ወይ ድማ ንሳዓታት ስሚዒታዊ ክኹኑ ይኽእሉ እዮም። ብመዳይ ፀባይ መብዛሕትኦም ህፃናትን ዕሸላትን ኣብ ቀፃሊ 1 ወይ ድማ ክልተ ናብ ዓርሶም ይምለሱ እዮም።

እቲ ግረዛ ሙሉእ ንሙሉእ ንክሓዊ ክንደይ ዝኣክል ይወስድ ?

ብሓፈሽኡ ሙሉእ ንሙሉእ ንክሓዊ ኣስታት ኣርባዕተ ሰሙናት ዝወድእ ኮይኑ መብዛሕትኦም ሓደሽቲ ተወለድቲ ወይ ድማ ህፃናት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ናይ ምሕዳው ምልክት የርእዩ እዮም።

ድሕሪ ግረዛ ወደይ ኣብ ዝሸነሉ እዋን ዶ ይጎድኡ ?

ኣብ ናይ መጀመሪያ ማዓልቲ ምቕማጥ ክድልዮ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ድሕሪ ሓደ ማዓልቲ ቻንዛ ኣይስመዎን።

እቲ መፀቕለሊ መሳርሂ ብጣዕሚ ዝተጣበቐን ንምልቓቕ ዘፀግምን እዩ።

ነቲ ዝተጠቐለሊ ጨርቕ ንምልቓቕ ዝተወሰነ ሓይሊ ምጥቓም ኣድላይ እዩ። ነዚ ቐለል ንምግባር ድማ ነቲ ጨርቕ ብሙውቕ ማይን ብቫዝሊንን ቐድሚ ምውፃእኹም ክትርሕሱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መወዳእታ ድማ ንክተላቐቐዎ ዝተወነ ሓይሊ ክድልዩኩም እዩ። ዝኹን ናይ ምድማይ ምልክት ኣብ ትርእይሉ እዋን ነቲ ብቐጥታ ፀቐጢ ገይርካ ዝወፃኡ ማላ ኣስታወስዎ።

ነቲ መፀቕለሊ ኣብ ተውፅእሉ እዋን ሙሉእ ብሙሉእ ክተውፅእዎ ኣለኩም በዚ ድማ ዝተወሰነ ምፍሳሳ ደም ምልክት የርኢ።

ዝተወሰነ ናይ ደም ፍሳሳት ፀገም ኣየምጽእን። ዝተወሰኑ መእሰሪ ምስ ቫዝሊን ብምግባር ነቲ ዝደሚ ዘሎ ክፍሊ ኣካል እቲ ብልዕቲ ድረዝዎ።

እቲ መላእ ብጫ ሕብሪ ዘለዎ መእሰሪ ድሕሪ 24 ሳዓታት ክለቕቕ እዩ።

እዚ ድማ ኣድላይ ኣይኮነን። ክትገድፍዎ ትኽእሉ ኢኹም። እስካብ 24 ሳዓታታት ዝመልእ ፃዕዳ መእሰሪ ምስ ቫዝሊን ኣብ ጫፍ እቲ ብልዕቲ ኣቐምጥሉ። ብምቕፃል ድማ ዳይፐር ኣብ ዝቐየርኩም ሳዓት ኩሉሻዕ ኣብ እዋን እቲ ግረዛ ከምዝታኣዘኩም ቫዝሊን ተጠቐሙ።

እቲ መእሰሪ ምዝለቕቕ ኣብ ከባቢ ከባቢ እቲ ብልዕቲ ወይ ድማ ኣብቲ ብልዕቲ ርስሓት ኣሎ እዩ።

ኣይትጨነቕ እስካብ ዝኻኣልኩም ነቲ ከባቢ ብሙወቕ ማይ ወይ ድማ ብኸዳን ከተፅሪይዎ ትኸእሉ ኢኹም። ብምቕፃል ድማ ነቲ ፃዕዳ መእሰሪ ብቫዝሊን እስካብ 24 ሳዓታት ዝመልአ ኣቕምጥሉ።

ኣብቲ ጫፍ እቲ ብልዕቲ ዝተወሰነ ቆርበት ኣለዎ ወይ ድማ ነቲ ብልዕቲ ሙሉእ ብሙሉእ ክረኣ ኣይኸእልን ።

እቲ ቆርበት ብምድርራቡ እንተኣጨኒቕኩም ነቲ ዕሸል ንክምርመር ኣምፅእዎ። ብዙሕ ግዜ ምስትኸኻል ኣየፀግመልናን።

ነቲ ዕሸለይ ዳግም ማዓዝ ክሓፀቦ ኣለን?

ንኣደሸቲ ውለላዳት ወይ ድማ እቶም ሓኻይማትና ነቲ ውላድኩም ማዓዝ ኣብ ማይ ከተእትዎ ከምዘለኩም ክነገርኹ እም።

ነቲ ቫዝሊን ናብቲ ብልዕቲ ንክንደይ ዝኣክል እየ ዝገብረሉ?

ዳይፐር ኣብትቕይርሉ እዋን ኣብቲ ዝተገረዘ ቦታ ወይ ድማ ኣብ መላእ ጫፍ እቲ ብልዕቲ ቐስ ኣቢልኩም ቫዝሊን ግበርሉ። እዚ እውን ን2 ሰሙናት ይግበር።

ብልዕቲ ውላደይ ናብቲ ሰውነት ተጣቢቑ “ዝሕባእ”?

ፅቡቕ መጠን ስብሒ እንትህሉ ወይ ድማ ቕመት ብልዕቲ ካብ ድያመትሩ እቲ ብልዕቲ ንዳሓር ክምለስ ይኸእል እዩ። እዚ ድማ ፀገም የብሉን። ውላድኩም ነዚ ፀገም ንምእላይ ዘየፀገም እንተኾይኑ እቲ ፍረነብሲ እቲ ህፃን ሙሉእ ብሙሉእ እስካብ ዝሓዊ ነቲ ዝታሓበእ ብልዕቲ ኣብ ሓደ ማዓልቲ ንፅ ኣዋርሕ ዝኣክል ቫዝሊን ብምግባር ምሕባእ ክትቕንሱዎ ትኸእሉ ኢኹም። ነቲ ብልዕቲ ናብ ውሽጢ ዝሰህብዎ ዘለው ሱራት ንምእላይ ብሓደ ጎኒ እቲ ብልዕቲ ቐስ ኣቢልኩም ንታሕቲ ፅቕጥዎ እም እቲ ጫፍ ክረኣ እንተዘይኪኢሉ ግን ካብ ሓኻይምና ንኣዲኦም ኣማኸርዎም። እዚ ድማ እቶ ብልዕቲ ቐጥ እስካብ ዝብል ካብ ኣዋርሕ እስካብ ዓመታት ክወስድ ይኸእል እዩ።